



**STOP!**  
**ISOLATION**

**ሰልፍ**

**ማግለል  
ደገለል!**

**31. MÄRZ 22**

**14 UHR**

**WAISENHAUSPLATZ**

**BERN**

ኔሱ-ራሳ ራሳናያጋም በጋምፔለን "የመመለሻ ካምፕ" ውስጥ ሞተ

ራሳናያጋም እና ሁሉም "የመመለሻ ካምፕ" ነዋሪዎች ወደ ሕልውና አፋፍ ቅርብ ናቸው። በቀን ስምንት ፍራንክ ብቻ ስለሚቀበሉ ሰዎች በጋምፔለን ለመቆየት ይገደዳሉ። በዚህም ምክንያት ሰዎች በዘዴ ከህብረተሰቡ በመዋቅራዊ ስነስርዓት ሆነ ተብሎ ይገለጻሉ። ይህ የኢኮኖሚ ጥቃት ሰዎች የማይንቀሳቀሱ እና የማይታዩ ያደርጋቸዋል። የጥገኝነት ገዥው አካል ከግሎባል ደቡብ የመጡ ሰዎች በካምፕ ውስጥ ለዓመታት እንድንቆይ ያስገድዷል፤ በስዊዘርላንድ የመቆየት መብት አልተሰጠንም ወይም በደብሊን ስምምነት ወደ ሌላ ሀገር ጥገኝነት እንድንጠይቅ አይፈቀድልንም።

"የመመለሻ ካምፕ" በህብረተሰቡ ጠርዝ ላይ ያሉ ክፍት እስር ቤቶች ናቸው! ንዴታችንን እና ሀዘናችንን ወደ ጎዳና ደዘን እንሄዳለን!



# ምን ማድረግ ትቸላለህ?

## ለቤተሰቡ በገንዘብ መደገፍ

Bleiberecht Bern  
3000 Bern  
IBAN: CH72 0900 0000  
6024 4887 5  
Vermerk: Nesurasa



**STOP!**  
**ISOLATION**

የስዊዘርላንድ ካምፕ ስርዓት ስልታዊ የስነ-ልቦና ማሰቃያ ቦታ ነው።

ራሳናያጋም ሰዎችን በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ መገለል በሥነ ልቦናዊ መታገስ ወደማይቸሉበት ገደብ የሚገፋ የዘረኝነት ሥርዓት ስለባ ነበር። እነዚህ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ሰዎችን ይገድላሉ። ራሳናያጋም ባለትዳርና የሦስት ልጆችን አባት ነበር። በስዊዘርላንድ በኖረባቸው ሰባት ዓመታት በስራላንካ ለሚኖሩ ቤተሰቦቹ ገንዘብ መላክ ቢፈልገውም። እንደ ህገወጥ ሰው የመሥራት መብቱ ተነፍጎ በቀን ስምንት ፍራንክ በሚሰጠው የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ የራሱን አካላዊ ህልውና እንክዋን ማስጠበቅ አልቻለም። ቤተሰቡን በገንዘብ መደገፍ አለመቻሉ ከሌሎች ጭንቀቶቹ ጋር በመሆን ሌሊት እንዲተኛ አላደረገም እንደ ራሳናያጋም ያሉ ሰዎች በዘረኝነት ህግ ወደ ህገወጥነት ይገፋሉ። ህልውናቸው በወንጀል ተፈርዶበታል እና እንደ ህገወጥ ሰዎች ምንም አይነት መብት ተነፍገዋል። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች አንድ ሰው ሊቋቋመው አስቸጋሪ ናቸው።

ቭብርዋሪ 15 2022 አርብ ዕለት ፖሊሶች በካምፕ አቅራቢያ ያለን አካባቢ ከበቡ፣ የካምፕ ነዋሪዎቹ ራሳናያጋም መሆኑን ተገነዘቡ። የአሱ ሞት የተነገረው አርብ ዕለት ቢሆንም የሞተበት ምክንያትና ጊዜ ግን አስከ ዛሬ ድረስ ግልጽ አይደለም። አስከሬኑ ከጋምፔሊን "መመለሻ ካምፕ" 500ሜ ርቀት ላይ በሚገኝ ሜዳ ላይ ለቀናት ተዘርሮ ተኝቷል።

የአስከሬን ምርመራ ሳይደረግ፣ ኃላፊነት የማይሰማቸው ባለስልጣናት ሟቹን በተቻለ ፍጥነት ጉዳዩን ከአይታ ለማጥፋት ይሞክራሉ። ምንም እንኳን ቤተሰቡ ሌላው እንዲቃጠል ባይፈልጉም በባህላቸው ያልተከበረ ቢሆንም ሌላው ግን ተቃጥሏል። በስራላንካ የሚኖሩ ቤተሰቦቹ ስለሞቱ በይፋ የተነገራቸው ከሁለት ሳምንታት በኋላ በስዊዘርላንድ ባለስልጣናት ነው። አስከሬኑ ወደ ስራላንካ አልተጓዘም ምክንያቱም የመገምገሚያ አገልግሎት በጣም ውድ ነው ብለው።

ለጻጻቶቹ እና ለቤተሰቡ ኃላፊነት ያለባቸው ባለስልጣናት እና የስዊዘር ጥገኝነት (አሳይለም) ስርዓት በራሳናያጋም ሞት በከፊል ተጠያቂ መሆናቸው ግልፅ ነው።

የራሳናያጋም ሞት የሄልቬትሳይድ ነው!

ሄልቬትሳይድ(በስዊዘርላንድ ፖሊስ አስር ቤቶች እና በስደተኛ ማእከላት ውስጥ በዘር የተከፋፈሉ ሰዎችን ለሞት የሚዳርግ ስልታዊ ስርአት ነው።)

ስዊዘርላንድ ዘረኛ እና ኢሰብአዊ የጥገኝነት (አሳይለም) አገዛዙ አይሰራም ብሎ ለማመን ስንት ሰው መሞት አለበት?!